



“ዐማራው እንደ አንድ ሰው አስቦ እንደሠራዊት የሚተምበት ጊዜ አሁን ነው!

የትሕነግ/ሕወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኩዋይ ስብሰባ ያወጣውን ያቁዋም መግለጫ የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት(ዐጎኢአድ) ጊዜ ወስዶ በአንክሮ አጠናቃል። በዚህም የመግለጫው መሠረታዊ ማጠናከሻ ፍሬ ሀሳብ ዐማራውን በአውራ ጠላትነት ፈርጀው ላለፉት አራት አሥርተ ዓመታት ባደረጉት የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ተግባር የተነሳ “ዐማራውና አርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖትን አከርካሪውን ሰብረነዋል” “ገድለን የቀበርነው ዐማራ ከየት ይመጣል” በማለት ዐማራውን ገድለው የጨረሱ በየትኛውም መልኩ ዐማራ ለማንነቱ ሊቆም እንደማይችል አናሳና ሙትቻ አድርገው በመቁጠር ሲሳለቁበት የነበረው ነገድ በፕሮፌሰር አሥራት የተዘራው የዐማራነት ማንነት ትግል በሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት ዳብሮ ዛሬ የዐማራ የኅልውና ትግል ከተወሰኑ ድርጅት አባሎች አልፎ የመላከገዱ አባሎች መሆን ያስፈራቸው ጠላቶቹ አጠፋኑ አዋረድኑ አሳነሱ ያሉት ዐማራ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሃ በመላ ሀገሪቱ የማይጨበጥ የእሳት አለቡ መሆን የፈጠረባቸው ፍርሃት ያሳደረባቸው ጭንቀት የኅልውናቸው የመጨረሻ የጣር ድምፅ እንደሆነ ተገንዝበናል።

ይህ የጣረሞት ድምፅ “የዐማራውና የአሮሞ ነገዶች አንድነት ዳግም ከመጣ ድርጅቱ ሕወሓት ማቅ ትለብሳለች” በማለት ትንቢት የተናገረላት መለስ የትንቢቱ መፈጸሚያ ደወል እንደሆነ ያሳያል። የዚህም ምክንያቱ ዐማራውን እና አሮሞውን ለመቁረጥና ለመፍለጥ በዛቢያነት ያደራጁባቸው ብአዴን እና ኢሕዴድ የሕዝባቸው መቁረጫና መፍለጫ ዛብ አንሆንም ብለው ከምሳሩ አንዋደድም ከማለት አልፎ ሕወሓትን ከትግራይ ሕዝብ ነጥለው ፈቃደኛ ከሆኑ የበደሉትን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቀው በሰላም እንዲኖሩ ፈቃደኛ ካልሆኑ በአገርና በሕዝብ ባደረሱት ጥፋትና በፈጸሙት አገራዊ ክሕደት ለፍርድ ለማቅረብ ቁርጠኛ ሀሳብ በመያዛቸው ያሳደረባቸው የመነጠል እና ከሠፊዋ ኢትዮጵያ ተገፍተው በግንባር ሙሉ መሬት መቀሌ መሸገጣቸው የአይቀሬው ግባተ መሬት እጣቸው ከቅርብ እርቅት ማየት መቻላቸው ያሳደረባቸው የፍርሃት ድምፅ መሆኑን መጠራጠር አይቻልም።

ድምፁ የተሰፋ መቁረጥ እና የእዝዝቱ መቁረጥ የመጨረሻ የመፈራገጥ ድምፅ ነው። ድምፁ ትሕነግ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንዲያግዙት ያደራጃቸው ፀረ ኢትዮጵያ ቡድኖች የድረሱልኝ ድምፅ ነው። ከሁሉም በላይ የፀረ ዐማራውና ፀረ ኢትዮጵያው ግንባር ኢሕአዴግ ኅልውና አጠያያቂ ደረጃ ላይ የደረሰ መሆኑ ማሳያ ነው። ምክንያቱ የግንባር እንዲሁ ዋና መሠረት ከሆነው አዴፓ ጋር ባሕር ዳርና አዲስ አበባ ላይ ሰኔ 15 ቀን 2011 ለተፈጠረው ግድያ ይቅርታ ካልጠየቀ አብሬ ለመቀጠል እቸገራለሁ ሲል ለያዘው አቁዋም የአዴፓ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትሕነግ/ሕወሓትን ከዚህ በፊት ተናግሮት በማያውቀው መልኩ ፀረ ዐማራ ሄረኛ ከፋፋይ በአገሪቱ ውስጥ ላለው የሰላም እጦት ዋና ተጠያቂ መሆን ከያዘው የከፋፋይነት በሽታ የማይደን ነው በማለት በፈረጠው መልኩ በመግለጽ የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴን አዴፓ የዐማራን ሕዝብ ከጎኑ አሰልፎ የሚገፋብት መሆኑን ለወዳጅና ለጠላት ያሳወቀ ከመሆን ባሻገር አዴፓ ብአዴን አለመሆኑን በግልጽ ቁዋንቁዋ ማሳወቁ ነው።

ይህ የትሕነግ/ሕወሓት መግለጫ ሌላው ገጹ ነባሮቹን እህት እና አጋር ድርጅቶቻቸውን የሚላቸውን ትቶ ሌሎች ፀረ ኢትዮጵያና አክራሪ ተገንጣይ ብሔረተኞች የሽርክና ማኅበር ወይም ግንባር ለመፍጠር ያለው መሆኑን ያሳያል። ለዚህም በነሕዝቅየል እና ጀዋር እንዲሁም የክልልና የዞን ጥያቄን ያነሱ ቡድኖች ጀሮን እንዲሰብ የታሰበ እንደሆነ መረዳት አይከብድም። ይህም በአምሳሉ የፈጠራቸውን በእርሱ አጠራር “እህት” ድርጅቶች እያለ ከሚጠራቸው ድርጅቶች ማኅበር ራሱን ለመነጠልና አዳዲስ አገር በታኝ ድርጅቶችና ግለሰቦችን በርሱ ፍላጎት ቃኝቶ ለእርስ በርስ መጠፋፋት ዝግጅቱን ያጠናቀቀ መሆኑን ማሳያ ነው። ለዚህ የትሕነግ/ሕወሓት እንደ አዴፓ ቁርጥና ጠብሰቅ ያለ መልስ ከመስጠት በተጨማሪ ባለፉት 28 ዓመታት በአገር ከህደት በዐማራ በጋምቤላ እና በሶማሊያ ሕዝብ ላይ በተፈጸመው የዘር ማጥፋትና የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙ ድርጅቶችና ግለሰቦች ለፍትሕ እንዲቀርቡ የሚያስችል የተቀነባበረ ሥራ መሥራት የዚህን ከፋፋይ ድርጅት ከተጣባው የፀረ ዐማራና ኢትዮጵያ አንድነት በሽታው መፈወሻ እንደሆነ የለውጥ አራማጁ ቡድንና መሰል ድርጅቶች ልዩ ትኩረት በመስጠት መሥራት እንዳለባቸው ጥሪ የሚያቀርብ እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። ድርጅቱን ከያዘው በሽታ መፈወሻውና ከአገሪቱ ፖለቲካ ጨዋታ ሜዳ ገፍትሮ ማስወጫውም ይህ ዓይነቱ ሥራ መሥራት መቻል እንደሆነ መዘንጋት የለበትም።

የመግለጫው ዋና ፍሬ ነገርም እየገመራ የመጣውን የዐማራ ኅልውና ትግል ቢቻል ለመደፍጠጥ ካልተቻለም ለማዳከም ይህ ካልሆነም የኢትዮጵያን ሰላም በማናጋት የእርስ በርስ ጦርነትን ለማስፋፋት የታለመ ስለሆነ ዐማራው ከምንጊዜውም በላይ አንድነቱን ከማጠናከር በተጉዋዳኝ አዴፓ ላቀረበው ጥሪ አፋጣኝ መልስ በመስጠት የዐማራውንና የኢትዮጵያን ጠላቶች በተባበረ ጥረት ለማክሸፍ ቁርጠኛ መሆን ይጠበቅብናል። የዐማራው ኅልውና መጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት

መረጋገጥ ዋስትና ነውና በዚህ ረገድ የዐማራው ልጆች ጥቃቅን ልዩነቶችን ወደ ጎን በማለት ለዐማራው የኅልውና ትግል ያሉንን ኅሊናዊና ቁሳዊ ሀብቶች በማስተባበር እንደ አንድ ሰው አስበን እንደ ሠራዊት የምንተምበት ወቅት ነገ ሳይሆን ዛሬ ከዛሬም አሁን ነው!

የዐማራው የኅልውና ትግል በልጆቹ የተባበረ ትግል ዕውን ይሆናል!